

# ሁለቱም ጓዛቸውን ጠቅልለው ኢትዮጵያ ውስጥ ከትመዋል!

ግርማ በላይ (gb5214@gmail.com)

ማን እንደሆኑ ብትጠይቁኝ “እግዜናና ባላንጣው ዲያቢሎስ” ብዬ ላልነግራችሁ ለራሴ ቃል አለብኝ።

ምድርን ብቻ ሳይሆን ይህችን ዓለም እስከዝግግንትሏ እንዳሻቸው የሚያሸከረከሯት ሁለት ኃይላት አሉ። በምጡቃን ምሁራን አገላለጽ positive and negative energies ቢባሉ ያስኬዳል። ተቃራኒ ኃይሎች ናቸው። በብዙዎች ሃይማኖቶች ደግሞ በዘመነኛ አጠራር “ፈጣሪ” ወይም በተለመደው የኔዎ ደለው በሚቻለኝ ቅቡል አጠራር “እግዚአብሔር” በሚል በተሰየመውና ሰይጣን ተብሎ በሚጠራው የርሱ ተቃራኒ አፍራሽ ኃይል መካከል የሚካሄደው ግብግብ አሁን አሁን ለይቶለት በትንቢት የሚታወቀውን የመጨረሻውን ቀን የተቃረበ አስመስሎታል - የምን መምሰል - በራችን ላይ ነው እንጂ! መጽሐፉ ስለዚህ መጨረሻ ቀን የሚናገረው ሁሉ አንድም ሳይቀር ተፈጽሟልና የዘመኑ ፍጻሜ ደጃችን ላይ ነው።

እግዚአብሔር የሚተኛ ሆኖ በጊዜ ዕውቀት ምክንያት ግን የዕንቅልፍ ሰዓቱ ተዘብቶ የሚቸገር ቢሆን ዋና ተጠያቂዋ ኢትዮጵያ ልትሆን እንደምትችል በበኩሌ ቅንጣት አልጠራጠርም። ይህች አገር ለፈጣሪም ፈተና ሳትሆን አትቀርም።

ሰይጣን በከፊል የመናዊ ወዳጁ በጃዋር መሀመድ አማካይነት የሰውነትን አካል-መጠን ወስዶ ወደ ኢትዮጵያ በመግባት - ሊያውም የለውጡ ሞተር የሚባለው የቲም ለማ የአክራሪ አርም መንግሥት መሬት ወድቆ ተንበርክኮ ለምናት መጥቶልን - ከለውጡ ማግሥት ጀምሮ እየሠራ የሚገኘውን ጀብድ ስንመለከት ዕብደታችንን ለነገ ቆጥቦን በመታዘብ ላይ የምንገኝ ዜጎች - ሁሉ ነገር ተዘበራርቆበንና አገራችን ኢትዮጵያ ሲቀርቧትም ሲርቁትም የምታቃጥል ነዲድ እሳት ሆናብን በከፍተኛ አግራሞታዊ ጭንቀት ተውጠን ተቀምጠናል። የምትደንቅ ሀገር ናት። ይህ እንግዲህ ዋናው የሰይጣን መገለጫ ነው። በሌሎች ዓለማት የነበረውንና ያለውን ሥራ ሁሉ እርግፍ አድርጎ ትቶ በነጃዋር በኩል ዲያቢሎስ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ በነፃነት የሚፈልገውን ሁሉ እያከናወነ እንደሚገኝ መጠራጠር በኩፋቄነት ያስፈርጃል። በጌታዋ የተማመነች በግ ደግሞ እንኳን ላቷን መላ ሰውነቷን ከቤት ውጭ ብታሳድር የሚነካት የለም። “አቢይ አባቱ ዳኛ፣ ጃዋር ልጁ ቀማኛ” የሆኑባት ኢትዮጵያም ነገረ ሥራዋ ሁሉ የተገላበጠሽ ሆነና ወያኔን ልንናፍቅ አንድ ሐሙስ ብቻ ቀርቶናል - ሊያውም በህግ ጥላ ሥር በነበሩ ምሥኪን ዜጎች ላይ ሰዳማዊነትን ያካሂድ የነበረ የኢሉሚናቲ ልዑክ የሆነውን ወያኔ! ወያኔን የሚያስመሰግን ነገር ይመጣል ብዬ እንኳን በውኔ በህልሜም አላሰብኩም ነበር። ታሪክ ግን ቀልደኛና ግፊኛ ነው፤ መልካም ጦርነት ልጅ ጃዋር!

በሌላ በኩል በስምንት መቶ ብር ደሞዝ የአራት ሺህ ብር ጤፍ እየገዛ፣ በአንድ ሺህ ብር ደሞዝ የሦስት ሺህ ብር አንዲት መናኛ ክፍል ቤት እየተከራዩ፣ በ1200 ብር ደሞዝ ስድስት ልጆቹ “አንዳችም ነገር ሳይጎድልባቸው ብንጥ አድርጎ እያስተማረና ለቁም ነገር እያደረሰ”፣ በ1500 ብር ደሞዝ የ90 ብር ዘይትና ከቤቱ መሥሪያ ቤቱ የ1000 ብር የትራንስፖርት ወጪ እየሸፈነ፣ በ500 ብር የጡረታ ገንዘብ ከነአሮጊት ሚስቱ በኪራይ ቤት ውስጥ በየቀኑ ለሚመጣለት አንድ ሊትር ወተት በወር 800 ብር ከፍሎ ተንደላቅቆ እየኖረ፣ በ2500 ብር ወርኃዊ ደሞዝ የ20 ብር ጃምቦ ድራፍት አምስቷን በቀን ጎንጨት እያለ ... የሚኖረው ዜጋ ሌላ ሌላው ሁሉ ይቅርና በዚህ የኢኮኖሚ ቀውስ ብቻ በአንድ አዳር ተፋጅቶ አለማለቁ ሲታሰብ በርግጥም ፈጣሪም እንበለው አላህ ወይም እግዚአብሔር ከነሠራዊቱ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ አነሁልሎናል ወይም ልባችንን አደንድኖታል ወይም በተዓምር ያኖረናል ማለት እንጂ በጤናማ ጎሊናና አእምሮ ሊታሰብ የሚችል እውነት አይደለም።

ከሕዝቡ ቁጥር 99.9 በመቶው ከአፍ እስካፍንጫችን ማሰብ የማንችል የተማርንም ያልተማርንም ማይማን እንድንሆን ወያኔና አለቆቹ ፈርደውብን ከእንሰሳትም ባነሰ የንቃተ ጎሊና ደረጃ በምንገኝበት በዚህ አሳሳቢ ወቅት፣ 99.99 በመቶው መተዛዘንን ዕርም ብለን እንደ ጅብና ዓሣማ ሆዳችንን ብቻ አስፍተን እርስ በርስ የምንበላላ ሆነን ስናበቃ ፖለቲካውም ሆነ ንግዱ፣ ማኅበራዊ ተራክቦውም ሆነ ሃይማኖታዊ የማስመሰል አስተምህሮውና ስብከቱ ሁሉ ሰው ሰው የማይሸትና ከሞራልም ከባህላዊ ዕሴቶችም ከወግና ልማድም በራቀ መልክ ሙስና ተንሰራፍቶ ሥጋችንን የመበጫጨቅ ያህል ጎሊናችንን ስተን እየተፋጀን በምንገኝበት ወቅት እግዜና ባይጠብቀን ኖሮ ይህ የበሽቀጠ ማኅበረሰብአዊ ግንኙነት አንድ ደቂቃም በሕይወት ሊቆይ ባልቻለ ነበር። ያላወቁን “እየኖሩ ነው” ይሉን ይሆናል። እኛ ራሳችንንም አልገባንም - ሌሎች ታዛቢዎቻችንንም አልገባቸውም እንጂ ከሞትን ቆየን - ቀብሩን ግን ዕድሜ ለቁር እያቀላጠፈልን ነው። ለዚህ ያበቁን ሕወሐቶች ግን ልጅ አይውጣላቸው። ቢሞቱም የገሃነመ እሳት ወራሾች ይሁኑ። ለነገሩ ከዚያ ውጪ ያላቸው ዕድል በዜሮና በአንድ መቶኛ መካከል የሚዋልል ነው - ፍራቻዩ በከፋታቸው ብዛትና መራቀቅ የተነሣ ሰይጣንም ተጠይፏቸው አልቀበልም እንዳይላቸው ነው። የነዚህኞቹ ገልቶዎች ነገር ግን ያስቀኝም ይዟል። ወይ አለማፈር! አለመማር እኮ በራሱ ምንም አይደለም። ሀፍረትን አለማወቅ ነው ትልቁ የሰው ልጅ ጠላት፤ ከጓደኛህ ጠባሳ መማር አለመቻል ነው ዋናው መረገም። “አታምር ወይ አታፍር” የሚባለው ለዚህም አይደል?

ለማንኛውም በተለይ አሁን አሁን በጣም እየገረመኝ መምጣቱን መግለጽ ይኖርብኛል። ሰኞን ማክሰኞ ሆኖ ሳያት እጅግ እደነቃለሁ። በዕብድ ማኅበረሰብ ውስጥ የምኖር እየመሰለኝም መንገዴን ሁሉ - ወደ መግባቴን ሳይቀር - እጠራጠራለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራዊ አልመስልህ እያለችኝ መቸገር ከጀመርኩ ቆየሁ (ይታያችሁ - ሥነ ጥበብና ኪነ ጥበብ፣ ትምህርት፣ ቋንቋ፣ ሰብአዊነት፣ ርህራሄ፣ ብሔራዊና ሀገራዊ ስሜት፣ አመዛዛኝ ኅሊና... ሁሉ ሞተው ወይም በጣር ላይ ሆነው እንዴት ሰው አይጨነቅ? ("ምን መዓት ያወራል" የምትለኝ ልጅ ግን ደህና ነህ? እንዴነህ?))። ... ብቻ አለ አይደል ... የሆነ እንግዳ ፍጡር የሆነኩ ያህል ይሰማኛል። ተወልጄ ያደግሁባት አትመስለኝም፤ አዲስ አበባም ማለትም ፊንፊኔራ 40 ዓመታትን ያህል የኖርኩባት የልጅ ልጆችንም ያየሁባት አልመስልህ ብላኛለች። ከአስተዳደጌ ያፈነገጡ እጅግ ብዙ ነገሮችን ስለማይ በማንነት ጥያቄ ውስጥ መዳከር የዘወትር ጭንቀቴ ሆኗል። ይህ የአሁኑ ፖለቲካችንና ብዙኃኑ እኛ ዘይትና ውኃ መሆናችንን ስታዘብ እነዚህ ከሕዝቡ አጠቃላይ ቁጥር 0.09 እንኳን ይሆናሉ ብዬ የማልገምታቸው ግን ኃይልና ገንዘብ እንዲሁም የውጪዎቹ ፀረ - ኢትዮጵያ ኃይላት ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚሰጧቸው ከየትኛውም ጎሳ የወጡ ብልሹና ሆዳም ሰዎች የት ሊያደርሱን እንደሚችሉ በማሰብ እጨነቃለሁ - በጭንቀት ምክንያት ሌሊት ብዙም አልተኛም፤ እውነቱን ነው - ሞትን በሚያስመርጥ አጣብቂኝ ውስጥ ነው የምገኘው (ፈጣሪን የምትወዱ፣ ፍጡሩንም ትወዳላችሁና በርሱ ይሁንባችሁ ነገን አይ ዘንድ እንድትጸልዩልኝ በዚህች አጋጣሚ ላስቸግር - በእርሱ መንግሥት ትንሽና ትልቅ፣ አንድና ብዙ የለምና አደራችሁን!)፤ ዱሮን የማላውቅ የዘመኑ ወጣት ብሆን ኖሮ ዕድለኛ በሆንኩ - ወይንም እንደነአባጫላና ገመዳ አእምሮዎን በዘረኝነት ልክፍት ያሽመደመድኩ ገልቱ ብሆን ኖሮ - አ! ይህስ በአፍንጫየ ይውጣ "እንዲህ ልጠግብ በሬየን አረድኩ!" ብዬ ልጸጸት ኋላ? (ይቅርታ - የአፍ ወለምታ ነው)። የሆኖ ሆኖ ዝምታ መጥፎ ነው፤ ፍርሀትም ይሁን ከፍርሀት እምብዝም የማይለይ ትግስት መጥፎ ነው - አሞራን ሊበሏት ሲሉ ስሟን ጅግራ እንዲሉ ዓይነት። ገደቡን ያለፈ ቸልተኝነት ራስን ብቻ ሳይሆን ቀጣይ ትውልድንም ሊያሳጣ እንደሚችል የተረዳ ሰው ስለመኖሩ አላውቅም።... በአሁኑ ወቅት ሁሉም ሲታይ አቅሉን ስቶ ለገንዘብ ሲራወጥ እንጂ ጤናማ የሰውነት እንቅስቃሴ ሲያምርህ የሚቀር የክት ብርቅ ነገር ሆኗል። ሰው የሰውነት ባሕርያቱን ሲነጠቅ ምን እንደሚመስል ለመረዳት ወደ ኢትዮጵያ መምጣት። በሥውር ቦታዎች ሠልጥኖና በጭነት የአይሱዙ መኪናዎች ተጭኖ በአንድ ማዕከላዊ ዕዝ በሚነዳ የሜንጫ መንጋ ንጹሐን ሰዎች በሃይማኖታቸውና በዘራቸው ምክንያት ሕጻን ሽማግሌ ሳይባሉ አንገታቸው እንዴት እንደሚቀላ ለመታዘብ፣ መንግሥትና ሽፍታ በምን መልክ ተስማምተው ሀገርን ምድረ በዳና ቆፈን በቆፈን እንደሚያደርጉ ለመመልከት፣ ሀገርን በሁከት ማመስ የሰላም የኖቤል ተሸላሚ ሊያደርግ የሚችል ክፍለ ዘመናዊ ዕንቁቅልሽ መሆኑን ለማየት፣ የተማረና ያወቀ ዜጋ ነፍሱን ከወንበዴዎች ጠብቆ ለነገ ለማቆየት እንዴት እንደሚሸቆጠቆጥ ለመገንዘብ፣ ቀን ሰጠን ያሉ የሰይጣን ቁራጮች አእምሯቸውን ተነጥቀው ከእንስሳትም በታች ሆነው እንዴት እንደሚከለፈለፉ ለማየት... አሁኑኑ ወደ ኢትዮጵያ መግባት። ያኔ ደንግጠህ ወዲያውኑ ትፈተለካህ። የእኚህ የሼህ ሁሴን ጂብሪል ትንቢት ግን ምነው ብዙ ደጅ አስጠናን? እ...?